

**በጀርመን የገባውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በተመለከተ ያለው ቴክኒካዊና ተቋማዊ ልምድና አስተያየት - ክፍል 9**

**ለተከበራቹህ ወገኖች**

ሁለተኛው ዙር

የኮሮና ልምድ ከጀርመን - የ2ኛ ማዕበል ሎክዳውን 28.10.2020

ሁኔታዎች በቅፅበት በመቀያየራቸው **ከአለፈው በመቀጠል** ስለ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ 2ኛ ማዕበል የተወሰነውን ሎክዳውን የያዘውን ክፍል ዘጠኝን አቀርባለሁ።

በ8ኛው ገለጻ ከሶስት ቀናት ላይ እንዳስቀመጥኩት ፅሁፍን ሳልጨረስ ሁኔታዎች በፍጥነት እየተቀያየሩ ነበር። በዚህም የተነሳ በዛሬው ዕለት አዲስ ውሳኔ በመወሰዱ ይህንን ልምድ ለማካፈል እሞክራለሁ።

በዛሬው ዕለት ቻንስለር አንጌላ ሜርክል ከፌዴራል መንግስታት ርዕሰ መስተዳድሮች ጋር በመመካከር ጀርመን በኮሮና ላይ የተፈራውን ሎክ ዳውን ጥለዋል። በየ15 ቀኑ የእርምጃ ውጤት ይፈተሻል። በህዳር መዘጋት የተነሳ ለሚደርሰው ክስረት ለአንስተኛ ኩባንያዎች 75% የወር ገቢያቸውን፣ ለትላልቅ 70% የወር ገቢያቸውን ለመደገም ታቅዷል። ለዚህም የሚሆን 10 ቢልዮን ዩሮ ተይዟል።

የሮበርት ኮህ ኢንስቲትዩት እንደዘገበው በ24 ሰዓታት ውስጥ ወደ 15ሺ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች የተያዙ ሲሆን እና ይህም በተመሳሳይ የናሙና ምርመራ መጠን ከአንድ ሳምንት በፊት ከነበረው ከእጥፍ በላይ ሲሆን፣ በጽኑ ህሙማን ማገገሚያ ውስጥ ያሉት ቁጥርም በ110 ቀናት ውስጥ እጥፍ ሆኗል። ከዚህ በመነሳት ይህ እርምጃ በአስቀድሞ መከላከያ እቅድ መሰረት ተወስኗል። የእርምጃዎቹ ዓላማ በታህሳስ ለገና በዓል ሰው ዘና በሎ ለመገናኘት እና እንደተለመደው ለማክበር በማሰብ ለዚህ መፍትሄ የሚሆነው ህዳርን በከፍተኛ ቁጥጥር በማድረግ እና እቅጣ በማድረግ በመገደብ ታህሣሥን ለማዳን ነው። አንድ ሚሊዮን ሰዎችን የያዘውን የኢቫንት ኢኮኖሚውን የሚጎዳም ነው። ከ10 ሰራተኞች 9ኛን እስካሁን ጎድቷል። ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን እርምጃዎችን በመቃወም በግል፣ በጋራ ወይም በድርጅት ስም ለጀርመን ፍርድ ቤቶች ክስ በማቅረብ ከዚህ በፊት እንደሚደርገው ለማስቆም እንቅስቃሴም ተጀምሯል።

**1. የጅምላ ሻጮች እና ቸርቻሪዎች ክፍት ሆነው ይቀጥላሉ**

የኮሮና ኢንፌክሽኖች ቁጥር ከፍተኛ ጭማሪ ቢኖርም በጅምላ እና በቸርቻሮ በህዳር ክፍት ሆኖ ይቆያል። ሆኖም በሰቆች ውስጥ በአስር ካሬ ሜትር ከአንድ በላይ ደንበኛ መቆየት አይፈቀድላቸውም ።

**2. ትምህርት ቤቶች እና መዋለ ህፃናት ክፍት ሆነው ይቆያሉ**

የኮሮና ቁጥሮች በከፍተኛ ሁኔታ ቢጨምሩም ትምህርት ቤቶች እና መዋለ ህፃናት በህዳር ውስጥ ክፍት እንደሆኑ ይቆያሉ።

**3. የምግብ አቅርቦቶችን**

ምግብ ቤቶች ከጥቅምት 23 (2 November 2020) ጀምሮ ለተቀረው አንድ ወር ዝግ ናቸው። ይህ ወደ ቤት በትዕዛዝ ተወስደው የሚሄዱ ምግቦችን የሚያቀርቡትን አያካትትም።

**4. የህዝብ ግንኙነቶች/ርቀትን በከፍተኛ ሁኔታ መገደብ**

በሕዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች በጋራ መቆየት የሚፈቀድላቸው ሁለት የቤተሰብ አባላት ቢበዛ አሥር ሰዎች ባሉበት ብቻ ነው። ይህ አስገዳጅ ነው፣ የእነዚህ የግንኙነት ገደቦች ጥሰቶች ላይ ከፍተኛ ቅጣት ይጣላል።

**5. ስፖርት**

ፕሮፊሽናል ስፖርት በተለይም የቡንደስ ሊጋ ያለ ተመልካቾች ብቻ በህዳር ውስጥ ይደርጋል።

የጤና ተኮር ስፖርት እና በአማተር ስፖርት ዝግ ነው። የተናጠል ስፖርት ለምሳሌ ሩጫን እገዳው አይመለከተውም።

**6. የመዝናኛ ተቋማት**

መዝናኛን የሚያገለግሉ ተቋማት በኖቬምበር ውስጥ በአጠቃላይ በመላው ጀርመን ዝግ ናቸው። ፡ ሲኒማ ቤቶች፣ ቲያትር ቤቶች ፣ አፔራዎች እና የኮንሰርት አዳራሾች፣ ቱሪስቶች በሆቴሎች መቆየት እስከ ህዳር 21 (30 November) መጨረሻ ድረስ ዝግ ናቸው።

**7. የመዋቢያ ስቴዲዮዎችን እና የመታሻ ቤቶች**

እንደ የመዋቢያ ስቴዲዮዎች ፣ የመታሻ ቤቶች ወይም የንቅሳት ስቴዲዮዎች ዝግ ናቸው። የፀጉር ማስተካከያ ሳሎኖች ግን የንፅህና አጠባበቅ መስፈርቶችን በማሟላት ክፍት ናቸው። እንደ ፊዚዮቴራፒ ያሉ ለሕክምና አስፈላጊ የሆኑ ቦታዎች ክፍት ናቸው።

■  
ዶ/ር ፀጋዬ ደግነህ ጉግሳ  
በርሊን ጥቅምት ፳፮ ፪ሺ፩፻ ዓ.ም. (Berlin, 28<sup>th</sup> October, 2020)